

የሚገቡ ጊታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ኢትዮጵያውያን የጊዜያዊ የህግ ክለላ (TPS) እንዲያገኙ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል።

በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጊዜያዊ የህግ ክለላ (TPS) ማመልከቻቸውን ከአሁን ጊዜ ጀምሮ ማስገባት ይችላሉ

ዲ.ኤች.ኤስ ኢትዮጵያን ለ18 ወራት የሚቆይ ጊዜያዊ የህግ ክለላ (TPS) ተጠቃሚ እድትሆን ደንግጓል።

ቀን፡ ታኅሣሥ 10, 2015

ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ፡ ዲ.ኤች.ኤስ ኢትዮጵያን ለ18 ወራት ጊዜያዊ የህግ ክለላ (“TPS”) እንድታገኝ መደንገጉን ካስታወቀ በኋላ፣ ኅዳር 30 2015 የፌዴራል መመዝገቢያ ማስታወቂያ አወጥቶ ነበር ይህ ጉዳይ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ጊዜያዊ የህግ ክለላ እና የጉዞ ሰነድ ማመልከቻቸውን ከታኅሣሥ 3, 2015 ጀምሮ ማስገባት እንዲጀምሩ ፈቅዷል።

ይህ ዜና ለየሚገቡ ጊታቸው ኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ባለው ተልዕኮ ላይ ትልቅ ሚናን ይጫወታል። ቢሮዎችን ከተለያዩ የአለም ሀገራት የመጡ ደንበኞችን ከ አፍሪካ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከመካከለኛው እና ከደቡብ አሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከእስያ፣ ከካናዳ፣ ከአውስትራሊያን እና ሌሎችንም ባጋጠሟቸውን የኢሚግሬሽን ጉዳዮች ሲረዳ ቆይቷል።

“በዚህ ጠቃሚ መመሪያ ከጥቅምት 10, 2015 ጀምሮ እስከ ታኅሣሥ 3 2015 በአካል በአሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ለጊዜያዊ የህግ ክለላ እና የጉዞ ሰነድ ማመልከቻ ማቅረብ ይችላሉ። ከ ጥቅምት 10 2015 በኋላ ወደ አሜሪካ ለመጓዝ የሚሞክሩ፣ ለጊዜያዊ የህግ ክለላ ብቁ አይሆኑም።” ትለናለች የየሚገቡ ጊታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ባልደረባ የሆነችው ጠበቃ ሜዲያ አንሳሪ። ይህ በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የስራ ፍቃድ እና የጉዞ ሰነድ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።

ይህ ዜና በቅርቡ በኢትዮጵያ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነት እና የጎሳ ግጭቶችን ተከትሎ የመጣ ነው። ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ የሚገኘው የኢሚግሬሽን ቢሮዎችን ተልእኮ የኢትዮጵያውያንን ደህንነት በተገቢ መልኩ ማረጋገጥ ነው። በዚህም መሰረት የሚከተሉትን አገልግሎቶች ሰጥቷል፡

- በኢትዮጵያ ውስጥ ለህዝቦች ሰብአዊ ርዳታ ለማምጣት እንዲረዳ ከአሜሪካ ኮንግረስ ተወካዮች ጋር ግንኙነት ከፍቷል
- በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በኢሚግሬሽን ፍርድ ቤቶች ወይም በ USCIS በኩል ጥገኝነት እንዲያገኙ ረድቷል
- ቤተሰብን መሰረት ባደረጉ ማመልከቻዎች ኢትዮጵያውያንን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያገናኛል።

በተጨማሪም ድርጅታችን ኢትዮጵያውያንን በTPS ማመልከቻዎች መርዳት ጀምሯል። TPS በአሜሪካ ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን በተለይም ድንበር በማቋረጥ በስደት ህይወታቸውን ለማትረፍ ሽሽተው የመጡ እና ያለስራ ፍቃድ ወይም ለመጓዝ የጉዞ ሰነድ ማግኘት ባልቻሉት ላይ ከፍተኛ አስተዋጾ ይኖረዋል። ምንም እንኳን TPS በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በቋሚነት ለመኖር የሚያስችል ባይሆንም አሁን ያለው አስተዳደር ኢትዮጵያውያንን ካለው የእርስ በርስ ጦርነት ለመጠበቅ የወሰደው አዎንታዊ እርምጃ ነው።

ለTPS ብቁ ነኝ?

TPS ተጠቃሚ እንዲሆን የተመረጠው ሀገር ዜግነት ያለው፣ ማመልከቻውን በተወሰነ የምዝገባ ጊዜ ውስጥ ላቀረበ እና ከተወሰነው ቀን ጀምሮ በአካል በአሜሪካን ውስጥ ለኖረ ግለሰብ ሊሰጥ ይችላል። አመልካቾች TPS ከተደነገገበት ቀን ቀደም ሲል በአሜሪካን ውስጥ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ለኢትዮጵያ የተሰጠበት ቀን ከጥቅምት 10 ቀን 2015 ጀምሮ ለ18 ወራት ሲሆን DHS አንደሁኔታው ሊራዘመው ይችላል። ስኬታማ አመልካቾች ሁለቱንም የስራ ፍቃድ እና የጉዞ ሰነዶችን ሊያገኙ ይችላሉ።

ኢትዮጵያውያን በአሜሪካን ጊዜያዊ የህግ ከለላ ስለማግኘት የበለጠ ለማወቅ ይህንን ሊንክ ይጠቀሙ <https://www.ethiopianattorney.com> ። እርስዎን እና ወዳጅዎን ዘመዶችዎን ለመርዳት አስተማማኝ አገልግሎት እንሰጣለን። በየሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ብዙ ልምድ ባካበቱ ሰራተኞች፣ የእርስዎን እና የወዳጅዎን ዘመዶችዎን የኢሚግሬሽን ጥያቄዎች ለመመለስ ሁሌም ዝግጁ ነን።

ለTPS ብቁ መሆንዎን እና ተጠቃሚ መሆን ይችሉ እንደሆነ ለማየት እኛን ያነጋግሩን እና በቅድሚያ ለማማከር አገልግሎት ቀጠሮ በመያዝ ይጀምሩ። እኛ እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ ነን።

ስለ የሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ቢሮ

ቢሮዎችን የእያንዳንዱ ደንበኛ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰቶ በትጋት ይሰራል። ጥሩ የመከላከያ ዘዴዎችን እና ስልት በመጠቀም ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ በአሜሪካን ውስጥ የመኖር እና የመስራት ፍቃድ እንዲያገኙ ለማድረግ ታትሮ ይሰራል። ቢሮዎችን ለ TPS ከተመረጡት አገሮች የመጡ ብዙ ግለሰቦች TPS እንዲያገኙ ረድቷል። የአማርኛ ቋንቋ አቀላጥፊው የሚናገሩ ሰራተኞች ያሉት ቡድን በስደት ጉዳዮች ላይ እርስዎን በወንጀል ክስ ምክንያት የመባረር ሂደት መከላከልን(deportation and removal defense) ጨምሮ፣ ቤተሰብዎ ወደ አሜሪካን ሀገር እንዲመጡ በቆንስላ አያያዝ (consular processing) እና የይቅርታ ማመልከቻ (waiver) የመሳሰሉትን አገልግሎቶች ለመስጠት ዝግጁ ናቸው። እርስዎ የሚፈልጓቸውን የኢሚግሬሽን ውጤቶች ለማግኘት የ የሚ ጌታቸው ኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ በቅንነት እና ቁርጠኝነት ከእርስዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን።

ተጨማሪ መርጃዎች:

<https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-announces-registration-process-for-temporary-protected-status-for-ethiopia>

[Department of Homeland Security News Release](#)

<https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-ethiopia>

[What Is TPS?](#)

[How To Apply For TPS](#)

[Temporary Protected Status For Ukraine & Afghanistan](#)